

'' '' '' ''

'3+' '' '' '49/32/4238'2; <22				
<	112	240		
	62	84		
	10	38		
	0	30		
	10	22		
	9	17		
	8	14		
	1	11		
	9	11		
	3	13		
'4+' '' '' '49/32/4238'2; <52				
<	127	240		
	61	84		
	18	38		
	1	30		
	12	22		
	11	17		
	10	14		
	1	11		
	9	11		
	4	13		
'5+' '' '' '' '' '49/32/4238'2; <53'' '' '' 0				
<	125	0	11	136
	68	0	0	68
	19	0	0	19
	9	0	0	9
	9	0	0	9
	1	0	8	9
	8	0	2	10
	1	0	0	1
	9	0	0	9
	1	0	1	2
'6+' '' '' '' '' '49/32/4238'2; <55'' '' '' '' '' ''				
<	114	0	2	116
	60	0	0	60
	14	0	0	14
	7	0	1	8
	8	0	0	8
	9	0	0	9
	7	0	0	7
	0	0	1	1
	8	0	0	8

	1	0	0	1
'7+' " " '7" " '49/32/4238'2; <58" " " " " " "				
<	116	0	4	120
	66	0	0	66
	17	0	1	18
	2	0	1	3
	8	0	0	8
	8	0	1	9
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	1	0	1	2
'8+' " " '7" " '49/32/4238'2; <59" " " " " " "				
<	112	0	2	114
	66	0	0	66
	13	0	0	13
	3	0	1	4
	9	0	0	9
	6	0	0	6
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	1	0	1	2
'9+' " " '7" " '49/32/4238'2; <5; " " " " " "				
<	112	1	1	114
	65	0	0	65
	13	1	0	14
	2	0	0	2
	9	0	0	9
	6	0	0	6
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	1	0	1	2
'0+' " " '7" " '49/32/4238'2; <62" " " " " " "				
<	102	0	0	102
	65	0	0	65
	9	0	0	9
	1	0	0	1
	7	0	0	7
	4	0	0	4
	6	0	0	6
	0	0	0	0

	9	0	0	9
	1	0	0	1
"%3+ "	" " " '49/32/4238'2; <63" " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "
	" " " '7" " " '7" " '4.5" '6/		"	
<	105	0	0	105
	67	0	0	67
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	8	0	0	8
	5	0	0	5
	6	0	0	6
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	1	0	0	1
"%32+ "	" " " '49/32/4238'2; <65" " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "
	" " " '7" " " '7" " '6/		"	
<	109	0	0	109
	65	0	0	65
	13	0	0	13
	1	0	0	1
	7	0	0	7
	5	0	0	5
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	2	0	0	2
"%33+ "	" " " '49/32/4238'2; <66" " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "
	" " " '7" " " '7" " '7/		"	
<	101	0	0	101
	65	0	0	65
	6	0	0	6
	1	0	0	1
	6	0	0	6
	5	0	0	5
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	2	0	0	2
"%34+ "	" " " '49/32/4238'2; <68" " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "	" " " " " " " "
	" " " '7" " " '7" " '8/		"	
<	97	0	0	97
	64	0	0	64
	7	0	0	7
	1	0	0	1
	7	0	0	7
	4	0	0	4
	7	0	0	7

	5	0	0	5
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	0	0	1
"39+" " " " '49/32/4238'32-33" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	82	0	0	82
	55	0	0	55
	8	0	0	8
	3	0	0	3
	3	0	0	3
	2	0	0	2
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	1	0	0	1
"3:+" " " " '49/32/4238'32-34" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	83	0	0	83
	55	0	0	55
	9	0	0	9
	3	0	0	3
	3	0	0	3
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	1	0	0	1
"3;+" " " " '49/32/4238'32-37" " " " " " "				
" " " " " " / '35/" " " " " " "				
<	81	0	1	82
	57	0	0	57
	5	0	1	6
	2	0	0	2
	4	0	0	4
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	1	0	0	1
"42+" " " " '49/32/4238'32-38" " " " " " "				
" " " " " " / '36/" " " " " " "				
<	76	0	1	77
	57	0	0	57
	4	0	1	5
	2	0	0	2
	3	0	0	3

	1	0	0	1
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	3	0	0	3
	1	0	0	1
"43+" " " "49/32/4238"32<45" " " " " "				
" " "7" " / "33" "				
			"	
<	87	0	0	87
	60	0	0	60
	8	0	0	8
	2	0	0	2
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	6	0	0	6
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	2	0	0	2
"44+" " " "49/32/4238"32<46" " " " " "				
" " "7" " / "34" "				
			"	
<	76	0	0	76
	56	0	0	56
	3	0	0	3
	2	0	0	2
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	2	0	0	2
"45+" " " "49/32/4238"32<55" " " " " "				
" " " " " " " " " " "7"				
"37" " " " " " "0 0" " " "				
			"	
<	12	7	44	63
	1	6	32	39
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2	1	1	4
	7	0	0	7
	1	0	4	5
	0	0	1	1
	0	0	6	6
	1	0	0	1
"46+" " " "49/32/4238"32<6; " " " " " "				
" " " " " " " " " " "7"				
"37" " " " " " "0 0				
			"	
<	22	26	55	103
	8	15	41	64

	7	0	0	7
	6	0	0	6
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	0	0	0	0
'%68+' " " " '49/32/4238'35<47" " " " " ' " " " " " " " " " ' '32/35+'				
			"	
<	83	2	2	87
	59	0	0	59
	1	2	0	3
	0	0	0	0
	3	0	2	5
	7	0	0	7
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	2	0	0	2
'%69+' " " " '49/32/4238'35<55" " " " " " ' " " " " " " " " " ' 34* " '36+'				
			"	
<	76	2	2	80
	53	0	0	53
	0	2	2	4
	0	0	0	0
	3	0	0	3
	7	0	0	7
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	0	0	0	0
'%6:+' " " " '49/32/4238'35<56" " " " " " ' " " " " " " " " " ' 35* " '37+/' " 36* " '38+'				
			"	
<	81	0	1	82
	57	0	0	57
	1	0	1	2
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	6	0	0	6
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	0	0	0	0

'6;+' " " '49/32/4238'35-58" " " " " '7 '876/24/99" " " 0 " 0 " " 0				
<	10	19	52	81
	0	17	40	57
	0	0	2	2
	0	0	0	0
	0	2	1	3
	7	0	0	7
	3	0	3	6
	0	0	0	0
	0	0	6	6
	0	0	0	0
'72+' " " " '49/32/4238'35-5; " " " " " " '7 '37* " '39+/' '3; * " '43+' " 0 "				
<	86	0	0	86
	55	0	0	55
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	7	0	0	7
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'73+' " " " '49/32/4238'35-63" " " " " " " '7 '42* " '44+/' " '43* " '45+				
<	79	0	0	79
	53	0	0	53
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	7	0	0	7
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'74+' " " " '49/32/4238'35-66" " " " " " " '7 '44* " '46+				
<	82	0	0	82
	56	0	0	56
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	5	0	0	5

	6	0	0	6
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'75+' " " " '49/32/4238'35<68" " " " " ' " " " " " " " " " '45*' " '47+				
			"	
<	77	5	1	83
	53	0	0	53
	0	5	0	5
	0	0	0	0
	4	0	1	5
	6	0	0	6
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'76+' " " " '49/32/4238'35<6: " " " " " ' " " " " " " " " " " '7"				
			"	
<	75	2	2	79
	51	0	0	51
	0	2	2	4
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	5	0	0	5
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'77+' " " " '49/32/4238'35<6; " " " " " ' " " " " " " " " " " " " 0 " 018				
			"	
<	77	0	0	77
	52	0	0	52
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	6	0	0	6
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0

